

ጥበቅ ማሳሰቢያ ለጠ/ሚኒስትር አቢይ - እኔም በሀገሬ ያገባኛል!

ምሕረት ዘገዩ

መረጃ አይናቅም። መረጃ ሁሉ በግርድፍ እንደ እውነት አይወሰድም። መረጃዎች እንደየምንጫቸው ሰውነት/ተቋምን ለማሳሳት፣ ለማደናገር፣ ለማስፈራራት፣ ለማስጠንቀቅ፣ ለማሳወቅ፣ ወዘተ. ይለቀቃሉ። ጥንቃቄ ማድረግ የሚያሻው መረጃ ተጠቃሚው ወገን ነው።

ጠ/ሚ አብይ ሥራው የተቃና ይሆን ዘንድ እኛም ዜጎች የሚታየንን ባሉን ማስተረጃዎች እንጠቁማለን፤ ሰሚ ካገኘን እሰዩው። ሰሚ ባናገኝ ቢያንስ ከገሊና ወቀሳ እንድናለን። የሚነገሩ ሁሉ እውነት ሊሆኑ እንደማይችሉ ሁሉ የሚነገሩ ሁሉ ሀሰት ሊሆኑም አይችሉም። የአንድ መሪም ሆነ ጉዳዩ የሚመለከተው ወገን ዋና ኃላፊነት እውነቱን ከውሸቱ አበጥሮ የመለየት ትልቅ ተግባር ነው።

ከቡር ጠ/ሚኒስትር አቢይ፤

እግዚአብሔር “አንቱ” አይባልም። አባትን በአንቱታ መጥራት እምብዝም ስላልተለመደ። አንቱታ ፍቅርንና ቀረቤታን ያርቃል። ስለዚህ ከወጣትነትህም በተጨማሪ የሀገርን እውነተኛ መሪ መውደድና ማፍቀር የነበረ በመሆኑ በአንቱታ ላርቅህ አልፏቸዋል። ምሳሌ ቢያስፈልግ እኔ ምኒልክ ይበልጡን በአንተታ ነበር የሚጠሩት - ስለዕድሜያቸውና የኔ ዘመን መሪ ስላልነበሩ ነው “አንቱ” ያልኩት። ውድ ጠ/ሚ አቢይ - ልብ ልትላቸው የሚገቡህን አሳሳቢ ጉዳዮች ባጭሩ ቀጥቶ አስቀምጣለሁ።

- የአህዲድ አባላትንና ካድሬዎችን አስቸኳይ ጉባኤ ጥራና የዚህን ድርጅት አካሄድ ፈትሽ። እየሠራሃው ያለው ድንቅ ኢትዮጵያዊ ተግባር አህዲድን በጠለፉ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች በርግጠኝነት እየተበላሸብህ ነው። ጊዜ ልትሰጠው የማይገባህ ችግር በሀገራችን እየተባባሰ መጥቷል። አንተ ከላይ ሆነህ “ፍቅር፣ ፍቅር” ስትል ከሥርህ ጠላቶችህና የዕቅድህ አጨናጋሬዎች ሕዝቡን በተለይም አማራውን በአርሞ፣ በጉሙዝ፣ በትግሬ ሚሊሻዎችና እነሱን በተጠለለ የመከላከያ ሠራዊት እያስጨረሱት ነው። በብዙ የአሮሞ አካባቢዎች አማሮች እየተባረሩና እየተገደሉ ነው፤ በቤንሻንጉል አማሮች እየተገደሉ ነው፤ በወልቃይት የፋሲልን ቡድን ማሊያ በመልበሳቸውና አማርኛ በመናገራቸው ብቻ ሊያውም የአገዛዙ ኮለኔሎችና የ“ፌዴራሉ” መንግሥት ዋና ባለሥልጣኖች ልብስ እያሰወለቁ ማቃጠልና ራቁትን ማሰር ቀጥለዋል። ያንተ የፍቅር ስብከትና የጋራ ሀገር ግንባታ ጥረት ሊገባቸው ቀርቶ ሕዝብን በጠላትነት ፈርጆ የማጥፋት ነባር ሣራቸውን አጧጡፈው ቀጥለዋውታል። እነዚህ ሰዎች የተለከቱበት የዘር ጥላቻ ሳያስቀብር የሚለቃቸው አይመስልም።
- በተቃውሞ ጎራው ድረገጾችና ቴሌቪዥኖች በየዕለቱ ምን እንደሚባል መረጃ ሰብስብ። ሁሉንም አንተ ማድረግ ስለማትችል ቀና ቀናና የተማሩ ሰዎችን በመመደብ ጭምቅ መረጃዎችን በየቀኑ እንዲሰጡህ አድርግ። ኢሳትንም፣ ኦሎምኤንንም፣ ድረገጾችንም... የሰይጣንም ሚዲያ ቢሆን ይጠቅምሃልና ተከታተል። ከዚያም የማይውል የማያድር እርምጃ ውሰድ። አመኔታና ግርማ ሞገስህ ይጨምራል።
- ሕዝብ በቀጥታ ሊያገኝህ የሚችልበት የቀጥታ ስልክ ቁጥር ይኑርህ። ለዚያ ግንኙነት ብትችል አንተ ራስህ ባትችል የቅርብህ የሆነ ሰው እንዲያነሳና የሚቀርቡ ጥቆማዎችን፣ አስተያየቶችን፣ በደሎችን... በማጣራት በወቅቱ ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ አድርግ። የምትመድበው ሰው የሕዝብን ብሶትና ጥቆማ ወይም አስተያየት ይሰማና ከቻለ በራሱ፣ ከአቅሙ በላይ ከሆነ ደግሞ ከከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ሆኖ ለችግሮች መፍትሔ እንዲሰጥ ይደረግ - ለምሳሌ ሰሞኑን አዲስ አበባ ውስጥ ቤታቸው የፈረሰባቸው ብዙ ዜጎች አቤት የሚሉበት አጥተው እንደተቸገሩ በኢሳት ሰምተናል - አንተ እያለህ ችግራቸው ከቤት መውጣት አልነበረበትም። ... በዚህ መልክ በተለይ የሙስና ወንጀሎችን፣ የፍትህ መዛባትን፣ ኮንትራባንድን፣ አስተዳደራዊ በደልን፣ የታላቅ ትንታኔን፣ ምዝብራንና የመሳሰሉትን ማግባረስብአዊ ነቀርሳዎች መታገልና ጉዳታቸውን መቀነስ ይቻላል። ሙስኞችና የአስተዳደር ዋልጌዎች በሕዝብ ላይ የሚዘባኑት የላይኛውና የታችኛው የሚገናኙበት ድልድይ እንደሌለ በማመን ስለሆነ ይህን ዘዴ አሁኑኑ ተግባራዊ ብታደርግ ሰዎች ናቸውና ይፈራሉ፤ ይጠነቀቃሉም። ይህን የአሠራር ሥርዓት አሁኑኑ እውን አድርግ። ውጤቱን ታየዋለህ።
- በኑሮ ውድነት ሕዝቡን ከበፊቱ ይበልጥ ለማስቃየት ቆርጠው የተነሱ የዕቅድህ አሰናካፍቶች አሉ። እነዚህ ወገኖች የአንተን መንግሥት በሕዝብ ለማሰጠት እንዲህ እንደሚያደርጉ የታወቀ ነው። ለዚህም አንዳች መፍትሔ ፈልግ። ነቀዞቹ አይጎዱም። የሚጎዳው ኑሮው ከእጅ ወደ አፍ እንኳን መሆን ያልቻለው ከ90 ሚሊዮን የማይተናነሰው የ100 ሚሊዮን አጠቃላይ ሕዝብ አካል ነው። ያንተን ዓላማ የማይወዱ ወገኖች ዓላማህ እንዳይሳካ ዙሪያህን በእሾህ እያጠሩት ነው። የሌት ዕንቅልፍ የቀን ዕርፊት የላቸውም። ሃያ አራት ሰዓት ጠምደው ይዘውሃል። የፍየል ሥጋ ሆነህባቸው የሚያደርጉትን አጥተው ተቸግረዋል። እንዳያጠፉህም ዛሬ ዛሬ እነሱም ነፍስ አውቀው የሚከተለውን ነገር ስለተረዱ ይመስላል ፈርተውሃል። በኔ ግንዛቤና እምነት አንተ ዳዊት ነህ። የጎልያድን ክርኖች በተዓምረ እግዚአብሔር በሥውር እያደቀቅህ ትገኛለህ። የእግዚአብሔር ጥበብ ድንቅ ነው። ይመስገን። ግን ሰዎቹም ዓለም አቀፋዊና ጥቁር-መንፈሳዊ ተፅዕኖቸው ቀላል ስላልሆነ የሚናቁ አይደሉም። ከእግር እግር እየተከታተሉ ሥራህን ለማፍረስ እንደሚሞክሩ ተገንዝበህ በርቀት እንዲከተሉ አድርግ። ያኔ ደክሟቸው ይቀራሉ። ያኔም ኢትዮጵያ ከነዚህ ጉግማንጉጎች በቀላል መስዋዕትነት ነፃ ትወጣለች።
- ቢሮህን፣ መኖሪያ ቤትህን፣ ግቢህን፣ መኪናህን፣ አጃቢዎችህን፣ ቤተሰቦችህን፣ ጓደኞችህን፣ የምትበላውን፣ የምትጠጣውን፣... ሁሉንም ነገርህን ከኤሌክትሮኒክስ ወጥመዶች ነፃ አድርግ፤ የተማሩና የሠለጠኑ ታማኝ ሰዎችን አስጠጋ። እነዚህ ክፉ ወያኔዎች በ bugging እና በሥውር ከትትል (surveillance) እንዲሁም በሤራ ፖለቲካ (conspiracy) እጅግ የተካኑ ናቸው - ፈጣሪ ጨርሶ አይበድልምና በሌላው ዕውቀት ባይታደሉ በሽርና በተንኮል አንደኛ ናቸው - በአፍሪካ ቢያንስ። ያለአንዳች ዕንቅልፍ ሌት ተቀን የሚማስኑት በነዚህ ነገሮች ተጠምደው ነው። በዓለም የሚታወቁ ወያኔን መሰል ጠባብ ዘረኞች የሚታወቁባቸው ባሕርያትም እነዚህ ናቸው። ጥቂት ሆነው ሳለ ብዙኃንን ማንበርከክና የዓለምን ኢኮኖሚና ፖለቲካ መቆጣጠር የቻሉት ለሌሎች ዝግ በሆነ ምሥጢራዊነታቸው በሚደልቱት የጥፋትና የተንኮል ዕቅዳቸው አማካይነት ነው። ሕወሓትም የነዚህ ምሥጢራውያን ተቋማት አካል እንደመሆኑ በጥንቃቄ ካልተያዘ ሊያደርሰው የሚችለው ጥፋት ወደር የለውም። መሸነፉን ሲያውቅ በተለይ ለማንም የማይራራ ጨካኝ ነው። ስለሆነም የለውም እንጂ ቢኖረው ኒኩሌር ለቆ መላ ኢትዮጵያን ከማጥፋት አይመለስም። መጠንቀቅ ያለባቸው እንግዲህ የሰውነት ደረጃቸውን ያልተቀመጡና ገና በሰውነት ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የነሱ የጥንካሬ ምንጭም - እንደሚመስለኝ - ኢትዮጵያውያን እንደሰው የማሰባቸውና እነሱ እንደጭራቅ የማሰባቸው ክፍተት የፈጠረው የሮህራሄና የጭካኔ ልዩነት መበላላጥ ነው። ብዛት ዋጋ የለውም። ብልጠትና ጭካኔ ግን መጨረሻቸው አያምርም እንጂ ዋጋ አላቸው። ለከት የለሽ ጭካኔና ያልተገራ ብልጠት በሀብትና በሥልጣን ለተወሰነ ጊዜ ያቆያሉ።
- በተጭበረበረ የትምህርት ማስረጃና የሥራ ልምድ ሥራ የያዙ ባለሥልጣናትንና ሠራተኞችን የሚያጣራ ሁኔታ ሰው/ቡድን አሁኑኑ መድብ። ሀገር እየጠፋች ያለችው ባልተማሩ ግን በሀሰት ዲግሪዎች በተንበሸበሹ ሆዳም ዜጎች ነው። እንዲህ ያሉ ሰዎች ካለሆዳቸው

አያሰቡም። በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን ይህን ነገር ማጣራት አይከብድምና ይህ ሥራ ባፋጣኝ ይሠራ። ደግሞም ተገቢው ሥራ ለተገቢው ባለሙያ ይሰጥ። ስለእንጨት ስንጠቃ ተምሮ ዶሮ ዕርባታ ላይ ቢመደብ ምንም አይሠራም። ኪሣራው ብዙ ነው። የተማረበት ገንዘብ፣ ያጠፋው ጊዜ፣ ሥራው ላይ የሚያደርሰው ጥፋትና የመሳሰለው ሲታሰብ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዘናል። ይህ ችግር ዘላቂ መፍትሔ የሚያሻው ትልቅ ችግራችን ነው። በደርግ ዘመን ጓድ ዶክተር አለሙ አበበ በእንስሳት ህክምና በዶክትሬት ዲግሪ ተመርቆ ሲያበቃ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ከንቲባ ነበር - የሚያስቅ ምደባ። አሁንም ይህ ጉራማይሌ ሞልቷል። ሀገር ታዲያ እንዴት ትደግ? የአሁኑ የወያኔ ምደባማ ከማሳቅና ከማስገረም ያለፈ ነው። ለክርፋታሙ ዘረኛ የአፓርታይድ ሥርዓት ታማኝ ይሁን እንጂ ያልተማረ ዘበኛም ተነስቶ የጠቅላይ ፍርድ ቤት መሀል ዳኛ ሊሆን ይችላል። በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያ ስሟ እስካሁን መኖሩ በራሱ የሚደንቅ ነው።

- የኤምባሲ ሠራተኞች ዘውጋዊ ተመጣጥኖ አሁኑኑ ይስተካከል። የተሞላው በአንድ ብሄር ሰዎች ነው ይባላል። ለዚያውም ሙያው የላቸውም አሉ። በትውውቅና በዘር መሥፈርት የተሠራ ሁሉ ዛሬውኑ ይፍረስ - እርግጥ ነው እየተጠናና በምክንያት። ለዛሬ እዚህ ላቁም፣ ግን መመለሴ አይቀርም። እኔ አልሰለጥኝም - አንተም አትሰልጥ። ከዚህች ምሥኪን ሀገር ሌላ ምን አለኝ/ን?